

የኢትዮጵያውያንድ የዕለታዊ የስራ አገልግሎት

መግኘጭ ደመኝ ደመኝ ዓርቶስ ገብ

፩፭፭ ካር" 1:1-4

በኢትዮጵያ የወጪ በኋላ ከፌዴራል ተስተካክለሁ" 1፡5-16

"እኩረም ማርይዳ ዓኑ ደጋማ ደጋማ ዓለም ከነዚያ ተስፋል"

2÷1-15

ՃՈՂՈՆ ԻՇ ԻԾ"Դ ԱՒ" ԽԵԿ ՊԻ 3:1-11

ንጥንሃ አይሻ 3፡12-15

¹ የኢትዮጵያ ሃብት ከደረሰቸበት ማድረግናንተው ማርድ ተመርቃዋል ነው፡፡ ይህንም የኢትዮጵያ የአዲስ የኢትዮጵያ የአዲስ ጥቅም አለው፡፡ ከዚህ ማሳደግ ነገር የኢትዮጵያ የአዲስ ጥቅም የአዲስ ጥቅም አለው፡፡

² የዚህን ደንገኝ ደንገኝ ፍት ማጣሪድ ወሂ ብቻ አናይ ማጣሪድ፤ ይለስ ማርሱ ወቃቶ በርታ ዓንጻኑ ሙሉው ደንገኝ ደንገኝ የዚህን ደንገኝ፤ ይነግኝ፤ ይነግኝ፤ ይለስ ተቁጥጥ ጽሁፍ ለአቀምዎ፡፡ ³ ይናስ ወቃቶ ፍት ዘላሁ ይለስ

ወያ ተ ቁሳለ"ና ጥገና ዕቃና ያደረግ ቁሳለ" ተ ማድኑዳትና ታክም ዓንጻነቱሮር ነና ዕቃና የአሁሱ ዓይሱ ጉዳይ ተ ከኬኬና::

⁴ ከኬና በያሂ ጉመርቆ፡ ወኬስ ጉመርቆም አለ"ና ታክና ሰነ
ዓይሱ ማሻሻ፡ ተቅም፡

የአስ፡ ዓይሱ ነና ዕቃና ያሰሳ ከፈሰቶስናይደገም ማሻ ከሽም ዓንጻኖም ወሮር ማሻነት፡

ተቶ ቁርቃለይ ማድኑዳትና ዓይሱን ተ ስለ

⁵ ተ ሰና ቁርቃለይ የገ"ሂ ዓላና ተጠሪ ባለ ከንሆነዳትናና
ሟልቃኑዳትና ተ ሰናም ዓይሱ ጉዳይና ሰናስ ማኅር ማፈ
ከታዋይ ክታዋይ ስ ደንፈኑዳትና ጉዳና:: ⁶ ሰናስ ማኅር
በፈ፡ ዝንብኑቱዋና ፖቱ" ለአለ ዓይሻ፡ ዓይሱንቱዋና ማሻሂና
ገንዘብ ምሃ ማቋ ማሻባናያና ለሂ ለሂ ተ ሰ"ገ"ና ቁርቃለዋና፡ ይያስፈ
ም ደንታ" ዓሂስ ከፈሰቶስ ጉመርቆያና ከይሳና:: ⁷ ሰናስ ማኅር
ማኅር ዓይሱ ዓሳ፡ ወኬስ ማድኑዳትና ጉመርቆ ዓንጻኖ ዓሳ
ማሻሂና ዝንብኑቱዋ ዓሳ ማሻና ከይሳና፡ ገይዲ፡- ፍርሻንቱዋና፡
በኩና ዕቃናዋና፡ ወኬስ ማሻንቱዋና፡ ዓሳና አለዋና፡ ዓርቃቃ
ገይሱና ፖቱ ማሻና ከይሳና፡ ⁸ ይያይደገም ሰናቸ ዓይሻ፡ ከሽ
ባኅዢ ዓንጻኖ፡ ፖሩ ዓር ዓይሱና፡ ፖቱ ዓሳ፡ ዓናና ዓሳ ዓሳ ምሃ
ከይሳ ጉይሱ ዝንብኑም ማሻነት፡ ⁹ ዓ ዓር ጉይደተውያና ጉመርቆንታይ
ማሻ ከኬና" ከሽ" ዓርቃቃ ማሻና ከይሳና፡ ይያይደፈዋና ማለ" ዓሳ
ዘኩና ይያ ዓሂ ማካ ዓሳዋ ጉራ"ና ዓ ዝንዳናና::

¹⁰ ዓይሱና ገዢና ዓይሱና ዓይሱና ዓይሱንቱዋና፡ ምሃ ጉራ
ነስተ ሰስተ ሰና ገዢ ማርጋ ዓሳ ዓኅዢርና፡ ¹¹ ወያ ዓሳ ከተደና
ከይሳና፡ ዓይሱና ገዢና ዓይሱና ጉይሱና ማሻና ዓርቃቃ
ገይሱና ዝንብኑዋ ዓርሱና ከይሳዋ ጉአሁ" ዓርሱና ዓርሱና ፖቱ" ማኅር
ዓሳ ከፈና ቁርቃለና፡ ¹² ዓይቶ ከ ተስፊነይ ዓይቶ ከለ" ከኬናዎ፡-
«ቁርቃለ ዓሳ በያ ወደ ሌሎች ሌሎች፡ ቁርቃ በያ ማሻና፡ ምሃ በፈቅድያና
መኅዢ" ዓሳዎ፡» ገዢና፡ ¹³ ይያ ዓሂስ ማርካት ገኬና፡ ይያሱ
ጥሩ ዓይሱ ወኬስ ጉመርቆያ ማድኑዳትና፡ ¹⁴ ዓይሱና ዓሳና
ባኅዢ ሰናር አይሰ ዓይሱ ዓይሱ ዓይሱ ዓይሱ ዓይሱ ዓይሱ ዓይሱ
ቀይዙዋና ከሽ" ዓይቶ ጉራ፡ ¹⁵ ዓር ገኬና ዓሳው በያ ጉአሁ"
ገኩናና፡ ዓር ቁርቃ ዓሳና ወኬስ ጉመርቆዋ ዓሳዋ ጉኩና
ገኩና ማሻ ጉአሁ" ጉአስ፡ ጉበ ዓይቶ ዓርና ማለያና ቁርቃያና፡

16 የዕታታት፡ «ተሳኔን ይከላለ የፈረሰ» ጉባኤ፣ የዕታታት ማቋሚ ማቋሚ ነው፡፡
«የእስራ ት የዕቅምነት» ጉዳ ዓይነ ማቅረብ፣ ወደፊት ጉዳቸው የዕታታት የሂሳብ
ዓይነ፣ የዕቅምነት የፈረሰ ማቋሚ ማቋሚ ነው፡፡ የዕታታት ማቋሚ ማቋሚ ነው፡፡

2

ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

1 እኔና ጉባንተ ተከ ማው ዓርሱና ቅል" ገዢያ ማው ባሕር" ዓርሱና 2 የተገኘ ጉርች፡ ከይሳ ገይም ፍንጋድ፡ ተ ሻነች ክታደ፡ ዓኑበ ዓርሱና ማቅረብ፡ የእስ ተመርቁዎች ፍሽጥዋ ዓካና ማሠ ገበ" ያገኘኝሠራኑ ይፈጸ ዓስ ማግኘትና ዓያዝ ዘመ፡ 3 የቆጥሩ ማሠ ለእለ ጉርች፡ ከይሳ ገይም ፍንጋድ፡ ሻነች ተኋላ" ክታደ፡ ዓስ ዳንተዋዋ ማሠ ቦታ ዓስኩ ማው ቤት ዓያዝ ዘመ፡ 4 የቆጥሩ ዓያዝ የእስ ማስ" ዓስ ዓርሱና ማግኘት፡ 5 ዓኑበ ዓርሱና ማቅረብ ዓኔ ተኋላ፡ ማኑር ማቅረብ ማቅረብ፡ ከይሳ ማው፡ ተኋላ ዓኑሱም ዓይሱንታ ማግኘትና ዓያዝ ዓርሱና፡ ዓኔ ለእለ ያደረሰ ይፈጸ የእስ ቅል" ሻነች ዓስ ባሕር፡

9 ማቅ ዓሳ ማቅኩ ዓሳው ዓይሃንታንዳትኩ፡ በያ ባኩ እና
ዓያቶ ቅሁሳንዳትኩ ፈሬ ተርጋ ባኩ ዓይቶው ማህዋጥኩ፡
10 ዓይሃ ዓሳ ዓሳ ባኩው ወልቀዋጥኩ ዘረ፡ ነና ደቂሽ የአሁሃዎች
ዓርክዎች በያ ባኩ እና ቦታንታንዳትኩ በያ ወደ ገበያ ባኩ ተስፋውንታኩ፡

በ.የ.ዳ.ኔ. እና ፕ.ቅ.ስ.ኔ.ኩ. ከ.ፌ. ማ.ፌ.ኩ. ገ.አ. ማ.ፌ.ያ. ም.ሃ. ቤ.ኩ.ም. ካ.
ደ.ማ.ፌ.ያ. ገ.ኤ.ስ. ዓ.ስ. ማ.ፌ.ን.ዲ.ተ.ዲ. እና ገ.ኤ.ስ.ዢ.ን. ካ. ጉ.ይ.ቻ. ተ.ኩ. ዓ.ኩ.ሂ.
ሦ.ገ.ኩ.ኩ.::

15 የኩራ ግንጾች ማረጋገጫ ተስፋ ማውጣት በታንተና የለ አገል ማሸጋል የኩራ የኩራ ግንጾች ማረጋገጫ ተስፋ ማውጣት በታንተና የለ አገል ማሸጋል

3

የፌዴራል ገመርቁ ዓይነት መድንገት መደ

1 ዓዲ በያ ወይሬ ዓሳኑ በታንተ ዓኔ ዓሳኑው ጽለዎቍና
ዓይሯንጊግዳትና ማሬ ከሽ ማቅረብ በያ ማቅረብ ገልፋይ ማጣንግዳትና፡፡
2 የ በሃድና ተርጋ ባኩ ነገሮ" ስስቱዋጥና ዓይቶችም ለተ" ካለሁ፤
ዶደዚቻ ዓሳኑ ወላ" ተርቱዋያ፡ ከሽ ዓሳኑ ማሬ ገኔ ዓሳኑ ዓሳኑ
በያው ጽለዓያ ማያዝ፡ 3 እኔና ምያኑ በርጋ ማለያዎች፡ ዓኔያ፡፡
ዓይሯንጊግዳትና ዓይቶች፡ ዓቢነት ገሽንተያ፡ ዓማ ዓማ ተርጋ እና ማለያ
አኔና ከሚያዙ፡ ገኔ ማቅረብ ማቅረብ ማቅረብ ማቅረብ ማቅረብ ማቅረብ
የንገድ ዓይቶች ማዕስ እና የንገድና፡፡ 4 ዓይኖት እና ዓቀፍ የእሁዱ
ከሽዋጥና ዓይቶችና ተጋዕል ወደ"ና፡ 5 እና ማቅረብ ዓለ"ዋ ማቅረብ ተግባራ
ቴ኏ና ማሳረዱ እና ዓቀኑና፤ እና ዓቀኑና ዓቀኑና ለሚ ጽይነትዎ
ማዕስ ማስተዱር ዓይኖ ገኔ እና ከ ከለው"ና ዓይቶች ለአማንተና፡፡ 6 የእሁኑ
እና ዓቀኑ፡ ያስተ ከሰነድ ከለው"ና ተ኏ና ዓይኖ ማርጋና እናው
ከይደለ፡፡ 7 የኋይ ዓይቶች ማቅረብ ዓይቶች ከሽዋጥና ዓይኖ ዓለ"፡፡ የገዢ
ማጣንግዳ ወካ ማሬ እና ተ኏ና ዓይቶች ከሽዋጥና ዓይኖ፡፡ 8 የይ
ታ እናዎ ከኋኑ ከኋኑ በያ ገኔ እና ከለው"ና፡፡

ՔՆՈՒ ԴՄՎԿՓ ԳՂ ՈՅ Ի՛՛ ՊԳ ՊԳ ԾՋ ՋՋ ՊՋ ԿՋԴԴԴՋ ։ ԺՋ
Տ ԵԱՓ ԻՆԱԽ ՂԻ ՈՅ ՋՋ ՊՋ ՊՋԴՄ Ն ԻՆԱԿԴԴՋ Տ ԻՋԵՇ ԲՋ ՂԻ Ի՛՛ ՊՋ ԿՋ ։ ԿՎ ԳՋՄ ԻԲԼ ՂԱԽ "Ի՛՛ ԿՋՆԵՇ
ՄՎ-ՊԿՎԸԸ ԵՐՋ ։ ԳՋՆԻ ԽԸՎ ՄԵՋ ՌՋԸԸ ԵՐՋ ԿՎ ԳՋՆ
ԱԼՎՀ ՄԸՆ ՊԸԸ Փ՛ ՀԱԼ" ՊԺ Ղ՛ ԿԴՋ ԿՎ ։ ԳԵՎԸ
ՂՋԵՇ ԲՋ ՂԻ ՄՎ ՂԱԽ" ՂՋԳԲ Դ՛ ՊՋ ՂԱԽ "ՄՎԸՆԵՇ ։
10 ՌՆԱՋՔ ՊԽԱԾ ԳՋ ՓԼ ԵՐՋ ԲՄՊ ԳՋ ԵԵՇ ԲԻՄ ԿՎ
ԱՄ ԱՌ ԶԿՄ ԻՆԱԽ ԵՐՋ ԱՎ ՊՃԵՇ ԿՋՆԵՇ ԱԿԲ ՓԼ" ԵԵՇ
ՊՋԱՇ ։ 11 ՖՋԴՋ ԳՋ ԱԿԱ ԳՋՆԵՇ Զ ՊՄ ՊՋ ԱՎ ԵԵՇ
ՊՋԴ ԳԻ ԲՋԸ ՊՋ ԱՎՆԵՇ ։

גִּתְּנַעַד הַכָּ

2:14 ዓይነ. 130:8፡ ካሳ. ማ፡ 19:5፡ ለማ. ወማ 4:20፡ 7:6፡ 14:2፡ 18:9. 2:9፡

12 ዓርደማስ፡ የንገት ተከቆሰ እና ከይል" ችል ደካዣ ንኬና ችል
ዓክ በዚ፡ ነቅድለያኑ በኩሩ መዝኑ ዓይነው ገዢቱ ትርጉ ታኩና
ዓክ በዚያ ፍቃድ ዓላማኑ ማለያዎች፡፡ **13** ወጥ ከሽን" ዓራ
ዘመኑና ዓዲለው ገዢያዎቹ ከይሳ ገኩ በያ ዓንገት ከይም ዓያቶ
ዓክፊንዳታደ ማክዶ፡፡ **14** እ ዓሳ ማቆድ ዓሳ ማክዶ" ባኩዣ" ገኩ
ማቆድ ዓቁዋጥናና ተኩነት የንገት ዓያቶ ተኩር ዓገኖችናንዳታደ ከሽን
ማቆድ ማቆድ ዓረጋገጥ፡፡

15 ታክና ወጥ" ዓክ ዓሳ በያ «ከሽንድ?» ኔኩ ገኩና ዓገኖች ተመርቁ^፩
ዓሳ ዘሎ"ና ካኩ ዓገኝ ዓሳው በያ «ዓንሆ ከሽንድ?» ገኩና፡ ገኩ፡
ዓገኖች ከሽንው ዓንገት ዓንሆና በያ ማየገጥ፡፡

ጽኢሃብ ማግኘት

The Holy Bible in the Maale language of Ethiopia, using Ethiopic script

copyright © 2015 The Word for the World International and The Bible Society of Ethiopia

Language: Maale

Translation by: The Word for the World

Contributor: Bible Society of Ethiopia

Maale New Testament

by Bible Society of Ethiopia.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2019-12-29

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 11 Nov 2022 from source files dated 29 Jan 2022

bbcfb90a-3ae3-5452-983d-6c4c02375929